




(uten bilder)

- III nivå 3
- amharsk / nyorsk
- ☞ Mezemir Girma
- ☞ Wiehan de Jager
- ☞ Ghanaian folktale



Anansi og visdomen

Afrikansk mua

barnebøker på mange språk som snakkес i Norge.  
Barnebøker for Norge ([barnebokern.no](http://barnebokern.no)), som tilbyr  
([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreforsmidt av  
Denne fortellingen kommer fra African Storybook

Overrett av: Mezemir Girma (am), Espen Strangere-  
johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)


Illustrert av: Wiehan de Jager  
Skrevet av: Ghanaian folktale

Afrikansk mua / Anansi og visdomen

[barnebokern.no](http://barnebokern.no)

**Barnebøker for Norge**





በደደ አዎን ስዋች መንም እያወቀም ነበር:: ስብል አንድነት አንድሚሸኑ::  
ስመርም ሆነ የአንጥረሻነት ሲሆ አንድነት አንድሚሰራ መንም ፍሳታ  
አልነበረቻውም:: በስሜ ያለው ገዢ የተባለው አምላካ ግን የዓለምን ሁሉ  
ጥበብ ይዘ ነበር:: በአንድ ገንዘብም ወሰኑ በጥንቃቄ አሰቀምበት ነበር::

...

For lenge, lenge sidan visste ikkje folk nokon ting. Dei visste ikkje korleis ein dyrka jorda, dei kunne ikkje veva tøy eller laga reiskapar av jarn. Det var guden Nyame oppe i himmelen som hadde all visdomen i verda. Han gjøymde den i ei leirkrukke.

መራጥም ለይ ወደቆ ፍርማለከት ወጪ:: ባብዕም ለማንኛውም ስወ በአካል  
ተዲረሰ:: በሕይወም መከንያት ነበር ስዋች እርሻ:: ስመር:: አንጥረሻነኑ  
ለለቻንም ስዋች መስራቱ የሚችልቻውን ነገሮች ሆነ የተማሩት::

...

Ho gjekk i tusen knas på bakken. Då vart det fritt for alle å dela visdomen. Og slik lærte folk å dyrka jorda, veva klede og laga reiskapar av jarn, og alle dei andre tinga folk veit korleis dei skal laga.

Ein dag bestemte Nyame seg for å gjie krucka med  
visdom til Anansi. Kvar gong Anansi såg i krucka leerde  
han noko nytt. Det var spennande!

...



høyst tøystig og gikk ut i verden. Han kom til en liten  
stue der det var et kattunge som sittet ved døra.  
Kattungen sa til han:



Snart var han oppet i toppen av treet. Men så stussa han  
og tenkte: "Det var jo eg som skulle ha all denne  
visdomen, men no var sonen min lurrare enn meg!"  
Anansi var så sinna at han kasta krucka ned frå treet.

...

Ungdommen sa til han: "Du er ikke den som skal få meg  
tilbake! Du er ikke den som skal få meg tilbake! Du er ikke den som skal få meg tilbake!"

¶ ØLØØFLØ::





የብርሃው አፍንስ «ይሆን ገንዘብ በአንድ ትልቅ ዘዴች በጥንቃቄ  
አስቀምበዋለሁ:: ከዚያም ሁሉም የኝው ይሆንልቸል!» ሲል አስቡ:: እንደ  
ረቻም ከፍም ገምፅ በሽክላው ገንዘብ ተረይ አስረ፣ ከዚያም በሆኑ ተረይ  
መመመሙ:: ዘዴች መውጥኑ ፕሮጀ:: ገንዘብ አሁንም አሁንም ገልበት  
ገልበቱን እያመታው ዘዴች መውጥቱ ካበድው::

•

Grådige Anansi tenkte: "Eg gøymer krukka i toppen av eit høgt tre. Sånn kan eg ha han heilt for meg sjølv!" Han spann ein lang tråd, batt han rundt leirkrukka og knytte han om livet. Og byrja å klatra. Men det var vanskeleg å klatra i treet med krukka som slo borti knea hans heile tida.

ይህን ሁሉ ገዢም የእናንስ ትንሽ ልማ ከዚያ ስር ቅዱ አጥከታቸው ነበር:: እስዱ «አሁለም-ብትወጣ አይሻልም ወይ?» እለው:: የእናንስ ጥበብ የየዘዴት የስክሳ ገዢ ነው::

•

Den vesle sonen til Anansi hadde stått og sett på ved foten av treet. "Hadde det ikkje vore lettare å klatra med krukka på ryggen i staden?" sa han. Anansi prøvde å binda fast leirkrukka full av visdom på ryggen. Og då vart det jo mykje lettare.